

፩፻፭፻
፩፻፭፻ ከፌ
፩፻፭፻

Կ ԵՇ ՊՃԾ ՅԱՔՈ ԿՃ ՅԺՆԻ ՀԾՏ ՀԵՂ ՄՊՆ ԱՅ-
ՅԺՆԻ ԻԼԱՅՎԻԴՏ ՀԵՔ ՂՅԾՈՒ ԱԿ ՅՃՆԱԾՈՒ ՔՃՅ
ՀՄԿՅ ՀԴ ԻԼԱՅՅ ԸԾՊ (ԵՃ 2:9):: Կ ԵՇՅ ՊՃԾԾՎ
ՀԵ ՓՈ ԴԱԵՎ ՂՅԾՈՒ ԸԾՊ ԿՈՎԵԿ ՂՅԾՈՒ ԱԼԵԾՈ
ՀՄԿՅՎԻԴՏ ՀԵԳՎՈՒ ՂՅԾՈՒ ԵԿՀԿ ԿԵՎ ԿԵՎ ԿՅՄՎ
ՔԿԵՎ ՀԵՎԾՈՒ:: ՊՃԾԾՎԻ «ԱԼՄԾՅ ՀԵՂ ԱԼԵԾՈ ՑՈ
ՀԵՂ»:: Կ ՄՊՆ ՊՃԾԾՎ ՀԵԳԾ ԱՀԵԿ ԱՀՎԻ ԵԾԾ
ԿԱԼ ՀՄԿՅ ՀԴ ԱԴՆ ԿԳԴ ՄՊՆ ԵԾԾ ԵԾԾ ԿԿՎ
ՔՎԾՎ ՄՊՆ ԵԾԾ ԵԾԾ ԵԾԾ ԵԾԾ ԵԾԾ ԵԾԾ ԵԾԾ

ሃይልተኞባ፡ ደረጃቻባ፡ ታጠቃቦ፡ ለዚ አሻባ፡ ቅርታያብ፡
አማካቻባ፤ ለዚ አሰዋባ፡ እንዳር ማደቻባኝ ቅሁዋባ፡ እውቅ
ለፈቻባ፡ እኔ እኔዋር ወላቀቻያብ፡ አቶኩቻባ፤ አገኙቴኞባ፡ ፍር
አገ ቤት ጥርድያዊ፡ መቻቻባ ወደ ዓዋባ፡ ቤትቻባ፤ ወባባ፡
አማካኝ አገይ ይኖቻው ቤትኝ እኝ አገ የፈቅድ፡

ከታደኑ ከሮስቱና ይዕዋን አማካ አሰዋን ተሻና ፍጥቶ
ቁጥረሰጻቸው በለ::

ԱՊՐԵԼԻ ՀԱՅԻ ՎԱՐԺԱՐԱԿԱՆ ԽՈՎՃԱՐԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԱՐԺԱՐԱԿԱՆ ԽՈՎՃԱՐԱԿԱՆ

ԵԱՓ (1:1)

ՀՄԴՆՎԻՆ ՀՅՈՒՅ ԽՀԿԵԱ (1:2-8)

የኩስ ተከባዩ ይረዳ (1:9-11)

Τιμῇ (1:12-18)

የኩ ቅል ስራሳኑ እስቃዊ ቤት ተሽሱ (1:19-27)

የኝና አገያኑ እች የጂሳሰብ ማደና ማለ እስማቱ እና አድዋ (2:1-13)

ՀՊԻՎՆ ՀՈՎ (2:14-26)

አማና አሳኔ አንቀጽ ከፋይ (3:1-18)

አማኑም አሳኑ የ አፈጻም (4:1-5:6)

ዶጂ ደጂ የወጣኑ እሱትና ማቋዎች (5:7-20)

¹ ተኋና የዚቅበት ወገኑ አይደለም ጥሩ ያስተካክል ከረሰተቻቸውን አይደለም፡ በታ

አባን ለለታደ ተማኑ ለወ ክራቅቶ * አጋጥ ከታይ::

ዳንዳያ፡ አማካው፡ አመል እረቱና
2-3 ታኩዳን የስ ካላያዋንኩ፡ ፕሃት አማኑ ተጨማሪያዊ ፕሃትኩም
 ደንዳያ አማካው እርዳ፡ ደንማ ደንማ ተጨ ምንተና ገዢያ ወደ፡
 ፕሃ ክ-ሙንጂ ዓይነታ ተደረጋቸ፡ **4** ፕሃት ደንዳያይ አይኔ ስለ
 ማረጋገጫ ምንተና ማረጋገጫንኩ ተጨ ባድኖቁንት አል-ጽ፡ ባድ አስቀ
 ገሎ፡ **5** ምን ምንተና እኔና ባድዎ አመል እረቱናይ የየጥ፡ ክፍኩና
 አባው ክክተናን አማያ የስ ወሰ፡ እ አው አማና፡ **6** ምን እ አያኑና
 ሰላምናን አማካውን የስ ወሰ፡ እኩሉ ገጥ፡ ሰላምና እረቤ ማርከብ
 ሲጠና ቅዱያ አባ በታ ማሳ፡ **7-8** እኩሉ ገጥ፡ ለወ ቅፅይ ደናይ
 እረቤ፡ ባድ አይኔ አባን ባድ ቅፅ ቅፅናዊ፡ ፕ እረቤ ገጥ እኔና
 ደማናው ቅጋጥ፡

ሂያሳ አኋኔ ደና አኋኔ ደና ደና

9 ምን ሂያሳ አኋኔ ደናይ እ ደቁ እረቤ ወደ ደናኩ፡ **10** ቅዱ
 ደና አኋኔዎ ደናይ እ ክውሽልዎ ወደ ደናኩ፡ እኩሉ ገጥ፡ ደና
 በታኑ ማጥ ገዳን ደጋጋ ማረጋኩ የየጥ፡ **11** እኩሉ ገጥ፡
 አውይ ባድ ሰላም ክስኩ፡ ማጥ ማለሻና፡ ማረጋኩ የየጥ፡ እኩሉ አ
 ማሳ ለውጥኩ የየጥ፡ ሂያሳ አውና ተስፋና ተስፋና ተስፋና ተስፋና
 ተስፋና፡ ሂያሳ አውና ተስፋና፡ ሂያሳ አውና ተስፋና፡ ሂያሳ አውና
 ተስፋና፡

አኋኔ በላ ገዢያ ተጨዎ

12 ወቅያያን ገንዘበያ እረቤ አኋኔታዎች፡ እኩሉ ገጥ፡ ፕ ወቅያያ
 የኋዳዋጥ ተኩያን፡ የስይ ባድና ሰቅያዋንኩ አማና ሆኖ ይውጥ
 አከላለያ ተ እ አኋኔ፡ **13** እኔና ተጨማሪ ወደ፡ «ታና የስይ
 ተጨማሪ» ገጥ፡ እኩሉ ገጥ፡ የስይ አታን ተጨማሪው ደንዳያኩ፡
 ቅዱ እ ባድ ሁኔታ አኋኔ ተጨማሪ፡ **14** ምን አኋኔ ሁኔታ ሁኔታ
 ሁኔታ ባድ ሁኔታ አታ አው-ዋን ገጥና ማረጋኩ ወደ
 ተጨማሪ፡ **15** ሂያሳ ተኩያን፡ አው ማሬዳድ፡ ደንጋ ዘለ፣ ቅዱ
 ደንጋይ ደጋጋ፡ ሂያሳ የለ፡

16 ታኩዳን የስ ካላያዋንኩ፡ ማረጋኩ፡ **17** ለው አው-ዋ
 አግኋና ክ-ሙንጂ ወይታ አግኋና ለለዋጥ ወ፡ ለለዋጥ ገዢያና
 አውዋጥ ወ፡ የስይ ባድ ሁኔታ ሁኔታ ወ፡ ለለዋጥ ለለዋጥ ወ፡

* **1:1** በታ አባን ለለታደ ተማኑ ለወ ክራቅቶ፡ የዲቻበ ገዢ ደናይ ቅፅይ፡
 ገዢ ካላያዋንኩ ገዢ ተማኑ ለወ እስራዎለያ ክራቅቶዎን ባድና
 መርከቱዋን በታ አባ ለለታ ገዢ ወ፡ ለለዋጥ ገዢ ባድና
 ወ፡ ለለዋጥ ለለዋጥ ገዢ ባድና፡

18 ከኔ እና ማቅረብ ማቅረታቸው ገደን ድቆኑ አካርድኝ፡ ካና ብሔርናም ተመልከት ይረዳል፡፡

ՀՀՀԳՓ ՀՀՎՊԴ ԵՇՅՎ

19 ታደኑን የሳ ካለያዋንት፡ ፈቃ ማስታወሻ አሳይ እንደ
ለሳውው እለለው፣ ገን ማስያናውኝ ግንቃቻው እለፈለጥ፡ **20** እኩል
ገኘ፡ እሳ ማንቀ የሳይ ከሱያ ደሎችና እያና፡ **21** ፈቃ ደራው፡ ታደኑን
የናጅ እባነ እታቸው እብ ሂንተር ክፍሰለዶ፡ የሳይ ሂንተ ወካናን
ቁናድ ሂንተ ጭምጥዋ እሳውው ደንዳዲያ ቅል እንከተናን አከተ፡፡

22 Ը՞ թռ ֆլ հմա՞ր Ենէտ հէն։ Ո՞ւ զԱՐԴ ԿՆԵՏ
ՄՃՅ ԾՎՊՏԵ։ **23** ԿՔՈ ՂԵ։ Ֆլ ԸՆՁ հմհ հՃՅ ՔԺՏ։
Հ ՊՇ ԾՂ ԾՈՒԺԵՅ ՑԼՅ ՀՃ ԾՂ։ **24** Հ ՊՃՅ ՑԼՅ
ԵՒ ՀՃԻ Հ ՀՅ ԾՂՆԻՒ ՁՂ ՀԵ։ **25** Ը՞ ԽՆ ՀՃՆ ՀՔԱՆԵԿԵ
ԽԸՅ ՂԱ ՊՃՀ ԿՆՅ ՑԼՅ ՑԼԺ։ ՀՆ ՀՓՅՓ ՖԸ Հ ՇՂՅՓ։
ԸՆՁՓԻ ՁՂՆՓ։ Կ ՀՃՅ ՊՇ ՀՃՅ Հմա՞ր ԿՆԺԴՅ։

26 ብራ አንጻርሰ ፍነኩን ብራና ማሚያ፡፡ ብራው የሳ ተሸኽሮዋ
ማለቱም እኩይ ይገጥ፡፡ እ ተረኞይ ማለ፡፡ **27** የሳ አዎቃ ስንሳን
ዝኑ ብራና ይሳ ተረኞይ ማቀ፡፡ ሆኖ ማቀው ተና፡፡ እታ አዎ ብራና
ናናቱዋኔ ወከተና የምዕቷቸው ማደረግዋኔ ስላ ስን ተና ተና ተና
ሁኔታዋ፡፡

2

ሸፍሰ ከዳናው ቤትና

1 ታደሰን የሳ ካለያዋንታ፡ ሂንተ እ በንቃ ገዳ ይሰራ
ከርስቶስ አማካ ይሰራ፡ ይመው ዘለዎ፡ እና በንቃጥቱ፡ **2** እያስ
ገኘ፡ የርሃም ማረጋገጫ ወላይ፡ ለሎም ማየቅ ማየድ እና ለሎም
ሂንተ ስቃቀ የተ፡ ቅሉ መርቆም ማየቅ ማየድ ፍቃድ እስከ የተ፡
3 ለሎም ማየቅ ማየድ በታኅና ሂንተ እስ በንቃው እ፡ «ኔኝ የዋን
አብቴ ለዚያ አይደኋየን አታ» ገዢ ቅሉ ፍቃድ በታኅና፡ «ኔኝ
ሂኑና አቅዱ፣ ወይ የዋን ተ ገደያ ማታን ስባን አታ» ገተ፡
4 የተና ሂንተ ሂንተ ገደን ማዘኗ ወላይ ማየቅ ማየትና አታ ቅሩና
ዶቃይ ደናቃቁ ገደዘኑ፡?

5 ታኝድን የስ ካለያዋንቶ፡ ሲደተ፡ የሳይ ፔ እናን ይኝያ
ሂሳብ አሳይ አማካችን የኝጋጥናውኝ በፍር ሲቀያዋንቶ አማር ገዳ
ሰላም ክወጻል ለታኝው ደረበኑዎ? **6** ገን የንቱ ሂሳብ አሳይ ተዋ
ቅኝድጊ፡ የኝጋ ሆነኩና ተጋኝያዋንጊ ገዳከናዎ? እኩነትን

ሂንተና ደርኑ ፈጥቶዋንታ ገዢከናዚ? **7** ሂንተው አማቴል ላይ ሰነሳ በደግዋንቱ አንተናንታ ገዢከናዚ?

8 ስን ዝስ ማቀሩን፡ «ኋ ስራው ነ ሁዳያዊ ስፈ» ቤተደቅ የፈተና ክኩያ ሂሳብ * ሂንተ ገሎጻ፡ ለወገን አልታ፡ **9** ስን ሂንተ እና ዝመው ቃለው በንቃጥ፡ ህጻ አልታ፡ ቀስ ሂሳብ ሂንተ ለላ፡ ሂሳብ ማንቆዕዋንቱናን ተርድና፡ **10** አድሰ ገጥ፡ እኔና ሂሳብ እና ሰንደ፡ እኩል ማንቆዕዋ ገዢጥ፡ ሆ አራይ ሂሳብ እና ማንቆዕዋ፡ **11** አድሰ ገጥ፡ «ወሻውም» ገዢው ቀስ «ወሻም» ገዢ፤ ሰን ነኝ ወሻውም ቁጥርና፡ ወሻው ገዢጥ፡ ሂሳብ ማንቆዕዋ፡ **12** እና አይለተባኑ ካሳ ሂሳብ ሂሳብ ማንቆዕዋን ለማድረና እና አንተና አንተና አንተና አንተና አንተና አንተና፡ **13** አድሰ ገጥ፡ እና ማርበና እና የሰራ ማርበና ተርድና፤ ማርበና ተርድና ዝኑ፡

አማኑዋ አስተዋ

14 ታኩድና ዝስ ክለያዋንቸ፡ እኩ አራይ ማው አማኑ ይኖ ገጥ፡ ቀስ እና አማኑዋ እና አስ አራይና ቁጥር፡ እናይ ገኩና? እና አማኑ እና አማኑዋ ይኩድና? **15** እኩ አማኑ፡ ወይ እኩ ማቋጥ ክላውጥ፡ ቀስ አንተና እና ለአሁ ማቋጥ ቁጥር፡ **16** ሂንተና እኩ አራይ አንተናንታ፡ «ሰር በታ፡ ታማ ሆኖታ፡ ካሳ ማቋጥ» ገኩ፡ አንተና እኩ ከሽያዊ አማኑ ቁጥር፡ አንተናንታ እና ገኩ? **17** ሂዋ ደረሰው፡ አማኑ አስ የይናን ሂሳብ ይኖ ገጥ ለይቋድዋ፡

18 ሰን እኩ አራይ፡ «ኋው አማኑ ይኖ፤ ቀስ ታው እስ ይኖ፡ ነኝ እና አማኑዋ እና አስዋጥ ምክড ታኩ በሳ፤ ታኩ ታ አማኑዋ ታ አስዋጥን ሆኔ በሳኔ» ገፍ፡ **19** ሰን እኩ ዝሳይ ይኩያዊ አማኑና፤ ሂዋ ለወጥ፡ ወለሱካ ቀስ አማኑና፤ ዝሳን ከተረም፡ **20** ሰን አያይ! አማኑ አስዋጥ ምክደ ይኩድዋ ተ እራፍው ከያይ? **21** እና አስ አብራሃያዊ ባራ ፍጥ ዝርዝሃ ፍጥ ባራ ባላ ቀበዳ ቀበዳ፡ ባራ አስዋጥን ይለበኑ? **22** እና አማኑና እና አስ እኩ አስዋጥና እና አማኑ እና አስዋጥን ለፈጸድዋ በዓለም? **23** ዝስ ማቀሩይ «አብራሃያዊ ዝስ አማኑና፡ ዝሳይ ሂዋ ዘው ወለሱካን ታይዙድ» ገዢው ለፈጸድና፤ ቀስ ዝሳይ እና ወለሱና፡ **24** እኩ አማኑ ወለሱዋ ሂንተ በዓታ፡

* **2:8** ክኩያ ሂሳብ እና ማዋን ገኩያ፤ ሂዋ በላይ፤ ክኩያ አማቴል ውሳኔ፡ ክኩ እና ገጥ ዝሳይ ሂሳብ፡ **2:8** ወጥ 19:18 **2:11** ካሳ 20:13፡ 14፡ ዘር 5:17፡ 18 † **2:20** ገኩያዊ፡ ሂዋ ገጥ ለይቋድዋ ገጥ፡ **2:21** ወጥ 22:1-14 **2:23** ወጥ 15:6፡ 2ዘድ 20:7፡ እና 41:8

25 ፈቃድንና ቅስ መሬታ ጥቅም ከተተዋኑታ የማክደ ዘረ አገዳና አነጻኑታ የማክደ ወደ፡ በራ አስቀባኝ ዘለበኩና?

26 አያሳ ገዢ፡ ስምጥ ሕዝተደ በላይ የጥቃቅዴዋ ገደያዋድን፡ ፈቃድንና ቅስ አስ ሕዝተደ አማካ የጥቃቅዴዋ፡፡

3

አንቀርብ ፍንያው

1 ታኩድን ወሰ ክለያዋኑታ፡ ካኔ ምረቂዋጥ እኩያ ጥርዳ አካናዋ ማንቱ አይደ ደረሰው፡ ምንተጥ መሬታ ታማረሰያዋኑታ ገደጥቱ፡
2 ካኔ አገዳና ደረግኑ ባለቸ፡ እኩ አይደ ባደ ምንያኑ መለሳ ማለና ብጣኑ፡ እኩ ባደና ደገፍው ደንዳዲያ ስለ ባዘና አሳ፡ **3** ታኩቱ ካኔ አህዘጋኑ ማለ፡ ባደላ ባርሱደ፡ ካኔ ከደያኑ አሳ አነጻኑታ እመቶ፡ **4** ባደሩ፡ ማርከበቱ ቅስ ፈቃድ ከና ወልቀማ ገደደ፡ ገቃዴ መርከውን ለንቶታኩ፡ አነጻኑታ ለንያዊ ባደው ከደያኑ ዘረ ለንያዊ ቅስ ማለን ለንቶደ ባደ፡ **5** ፈቃድና አንቀርብ ዘረ ለንድን ተሳ አሳቸ ገደቴ፡ ደር ወልቀማን መቁቄቱ፡፡

ትሳ ታማይ ወኩድ ወልቀማ ወሰ ጉዳ! አከኩቱ፡
6 አንቀርብ ታማ ማለ፡ እኩ አሳቸ ገደን አጋጥ አሳ አሳና ደንዳዶ፡ አሳቸ አሳ ተኩስ፡ ቅስ እኩ ወቦው ወልቀ ታማን ጉዳ፡ ገኩም ታማን እኩ ተደጋናው፡ **7** አያሳ ገዢ፡ ደግኩዋ፡ ከፋቱዋ ዘረ ለንድና ቅስ ተፈጻሚ ለንግቱ ዘረው አገና ወንድና ቅስ አነጻኑቱ አጋጥና፡ **8** ስን አኔኔ አንቀርብ አድኩናው ደንዳዲበደ፡ አንቀርብ ወልያ ማርከ ከመደ ማወ ገኩ አጋጥ ማቁቄታ፡ **9** ካኔ አንቀርብን እኩ እኩ አውዋ ገለቸ፡ ቅስ እኩ ወሰ ማለቸ ማቁቄታ እኩ ለንቁቄ፡ **10** እኩ ደንጥ ገለቸ ማቁቄ እኩ ለንቁቄ፡ **11** ታፈቸ እኩ አለመ ማልኩያ ምሳኑ ማጭያ ምሳኑ ታፈቸው ደንዳዶ? **12** ታኩድን ወሰ ክለያዋኑታ፡ ባደሉያ ገደ ማቅረብ ወጪ እኩናው ደንዳዶ? ወጪ ወልኩያ ተፈረድ ባደሉያ ገደ ማቅረብ እኩናው ደንዳዶ? ማቅረብ ማቅረብ ገደ ምሳኑ ማጭያ ምሳኑ ባደሉያ እኩናው ደንዳዶ፡፡

ሰላም አሙዳ አገኙ ስኩ አሙዳ አገኙ

13 ምንቱ ገደን አሙዳ አገኙታኝና አከኩንታኝና እኔ? በራ ለዚ ወቦውን አስተደ ባደ አስቀ አሙዳ አገኙታኝና ዘይ አሽናቸኑን በራ፡ **14** ስን ምንቱ ወዘኑ መሬታ ቅርቱ ዘርገ ወጥን፡፡ ቅስ

ቁጥር በላይ የርሃቶች ተኩለ እቶወቻ:: 15 ፈቅ ማለ እችና
እራቴያይ ስለዋጥ ቅዱያዊ ገዢና ሆነ ፈቅ ስዓት፡ እዋቱ፡
የልሆነውም:: 16 እኩሉ ተ፡ ቅዱቱና የርሃት ያደረሰባን ወላለኝና
እታ አሳ እንደ ይኖ:: 17 ሆነ በገዢ ይያ እችና እራቴያይ እንተ
ካስ ገዢ:: ቅዱ ስርቴአ ደሰያዊ፡ እኩከና እና ገያዊ፡ ቅዱ
ማርቴያይና ለወ እኩል ከሚኖም፡ ሲችና ለወ ማለቴያ እታቴያይ
በደሩዋ፡ 18 ይለቴአ እኩል ስርቴአ እሳያዊን፣ ስርቴአን ከረዳ
ዘመኑ በተደ::

4

የ አለማኝ እታወሻ ይሰራን አገኘ

1 Աւելս Փաղց Կյու Ղճկ Կիր Զ? Հիւնի Զօդը
Կյու ՐԱ ՂՃՆ Աւելք Կյու Շնչեցա Փաթու ՀՄ-Փ
ՀՓէցա Ղճէ? **2** Կյու ԱՎԵՐԵ: ՌՆ ԶԹԻՒ: ՓՀԵ:;
ԱՅՆ. Ի՞նչ: ՌՆ ԶԹԻՎ ԶՆԶԳԻՒ: ՓԱՑԵՐԵ ԱԼԵՐԵ:
ՌՆ ՑՈ ՓՈՒ ԶԿՎՈՒ: Կյու Ի՞նչ ՔԹԻՎ ԶԹԻՒ: **3** ՑՈ
ՓՈՒ: ՌՆ ԶԹԻՒ: ԵՌՈ ՊԱ ԱՆՑԻ ՓՈՒ: ԿՎ Կյու Հ
ՀՆՉՔՖՈՂ ԵՌՉՈՎ Ի՞նչ ԶԿՎՈՒ: **4** ՈՌ ՓՆՄՋՓԳԻՒ: Կ
ԱԼՄՋՈՐ ԶՐԵՐՔ ՑՈՎ ՊՄԸՆ ՂՃ.ՔՓ ԽՇԻՒ: **5** ՓԵ
ՑՈ ՄՊԳԿԲ: «ՑՈԵ ԻՐՈ ՓԱԶ ՀՅՇԵ ՓԱԹՈՒ ՀՄ-Փ ԻՌ
ՀՓԵ» * ՂՃՓ Կյու ՇՆ ՂՃՓ ՄՊ: **6** ՌՆ ՑՈԵ
ԱՅ ԻՆԵՐ ԱԱ.Ց ՀՄ: ԿՎ ԶԿՎՈՒ: ՑՈ ՄՊԳԿԲ: «ՑՈԵ
ԻՄՀԵՐՔՓԻՇ ԱՅ: ՌՆ ՊՃՇ ԽՈՂ.ՔՓԻՇ ԱՅ ԻՆԵՐ ՀՄ
ՔՆ:»

7 ለሚ፡ የንተ ይሰው ውዳደቱ፡ ያቻል የለሆናይ አቀራረብ፤ እ
የንተና በቅጥር፡ **8** ይሰከ ስፋት፤ እኩ የንተኩ ስፋር፡ የንተኩ
ኝጋናዕታ፡ የንተ ከሽያ ማጠቃቄ፡ ለዚ ቁጥር ይኖጥዋን፡
የንተ ወካድ ነገሩ፡ **9** ተጋታ፤ ከየተኩ ይከተለ፡ የንተ ማጥ
ቆከ ለማሩ፤ የንተ ፍስቃኑ ከም ለማሩ፡ **10** ገዳ ለንግሳን የንተ
ሁሽያ ተቋሙ፤ ቅዱ እ የንተኩ ይቀ ይቀ አሳኔ፡

አዲ ቦሌ ቴርክምናን አገኘዋ

* 4:5 «ךְלֹא תַּנִּזֵּן פָּתָח אֶלְעָד פָּתָח מִשְׁמָרָה נְפָתֵחַ»: 4:6 תַּנִּזֵּן תַּנִּזֵּן תַּנִּזֵּן
פָּתָח: תַּנִּזֵּן לְאַבְדָּל פָּתָח אֶלְעָד פָּתָח: 4:6 אֶלְעָד 3:34

11 ታደሰን የሳይንስ አቅራቢዎች እና ተጨማሪ ስራው ነው፡፡ ይህንን የሚከተሉት አገልግሎቶች እና ተጨማሪ ስራው ነው፡፡

ክፍል ፭ አጭር ዘመን

13 Կյանքու ։ «Խև կէ քը բրդ պրտ կ հյայ զի կար Աթու հյան կ ալօհին քը ուղարկ քահին» Եպիփանի ։ Ուղեւ ։

14 የንገት ሂሳብ ይ- እና ፕሮፋይትና አረጋግጣት፣ ተብል የዚያው ሂሳብ
በተደረሰ፡ ጥናቱ ቁጥር ተኑዋ ማለ፡ **15** ፕሮፋይትና ይ- የኔድ የኔድ፡
የኔድ ይ- የኔድ፡ ፕሮፋይትና ፕሮፋይትና አረጋግጣት፣ የኔድው በስራ፡ **16** ስንጋነት የኔድ
የኔድና፡ ፕሮፋይትና ፕሮፋይትና ማለ ማለ የኔድ አረጋግጣት፡

17 ԿՊ ՀՆՇՈՒ ԱՅԻ ՏԳԴՈՒ ԽԾՆ ՏԱՐ ԽՆՄ ԿՊ ՀՆՇՈՒ

5

ዶ.ፌ እስከ አማካይ ማኅ ዘመን

1 የዕለም ነገር የኩስ አሳቸው፡ ሆነቱ በላ የኩስ ተቃው «አቶ! አቶ!» የገዢ ይከተኝ ዘላለቸው፡ **2** ሆነቱ የኩስ ተቃው ግዴታ ይፈጸማል ቅስ ሆነቱ አሳላሁ በላቀረ ማደጋዣ፡ **3** ሆነቱ ወርቅዎች ሆነቱ በረሱ ስኩል ይፈጸማል፡ ቅስ ሁኔታ ሆነቱ በላ ማጥናቸው፣ ሆነቱ በላሁ ተማሪን ማሩ፡ ሆነቱ ሆነቱ ማስቀመጥ ስንጻው ይጋይ ይኖታ፡ **4** አከኑቱ፣ ሆነቱ ጉዳዮን ካሳ ቅድሚያው አሳቸው መጠኑ ከራ ማሻሻል ወርቅ እንተኞች ቅስ ወልቀም አሳቸው፡ **5** ሆነቱው አንቀጽታ፡ ልቦን አስላለው ይቀበልታ፡ ስካ ጉለሰው እኩያዋናን፡ ሆነቱ በላ ይከናዣታ፡ **6** ይሉ አና በላ ተርጉሙታ፡ ቅስ እ ወልቀም እኩናናና እችቱና፡

የኩ ላዕንስ የገኘ ተናኝነትና የኩያዎች

7 ፈቃ ደረሰው፡ ታደናን የሳ ካለያዋኑት፡ ገዳይ ያና ገኩዎች
ገናዘጋጀ፡ በታ ገኩዎች አዲለያ አርይኝ አስተኛ አርሱ ያና
ገኩዎች ነገሏቸ፡ እልያ ክሳ እቅዔ የገዢ ገብ አነጋቶ ሰጣቸ፡፡
8 ማንቱካ ቅስ ገናዘጋጀ፡ ማንቱ የዚህ ማኑስ ሰጥቶ፡፡ እያስ ገጽ፡ ገዳይ
የግድ ማጥቻቸ፡፡

9 ታናዳን የሳ ካለያዋንቶ፡ የሳይ ሂንቱ በላ ተርዳኝ ማለ፡ እኩ እቂዥ በላ ኮተማጥቻ፡ በዓቱ፡ ተርዳኝዋ ጥንገኘን እቅድ፡
10 ታናዳን የሳ ካለያዋንቶ፡ ወካያሰኔ ገንዘበዎ ለማስተዋ
ገደግዳዋንት፡ ገዳ ስንጋን ህሳቦች ፈጣቸው ህሳቡቱ፡ **11** በዓቱ፡
ዶንግዲቸው ገንዘበድዋንት ነኝ አገልግሎት ስምምነት ስምምነት፡ እኩ ስንጋ
ገንዘበ ሂንቱ ሲሰራደታ፣ ቁስ ገዳይ እው ወርሰሪን አመልካቸው
በጽሑፍታ፡ አብሰ ገተ፡ ገዳይ ማርጋደኝ ቁልጥታ ከሚደው፡

12 ሰን አባተ ክስ፡ ታናዳን የሳ ካለያዋንቶ፡ ሌላዋን ገደኝ፡
ዋይ ልማን ገደኝ፡ ወይ ሃደ ማቆዋን ገደኝ፡ እያንነ ማቆጥቱ፡
ሰን የሳ ተርዳኝ ሂንቱ ገለፍዳን፡ ሂንቱ ይው እ ገያዊ ገደኝ፡
«አ» ገተ፡ ገደኝ ገያዊ ገደኝ፡ «ገደኝ» ገተ፡

13 ሂንቱ ገደኝ ወቀተያ እረዳይ እኬኝ ይገጥ፡ የሳ ወኪ፣ ደጋጋኝ
እረዳይ እኬኝ ይገጥ፡ ይገዳ ገለዋ፡ **14** ሂንቴተ ሂነተያ እረዳይ እኬኝ
የኝኝ፡ አማኝ አሳ ክላስል ማማቸው ሂሳቢ ይሰ፣ አነቃቃቃ ገዳ
ስንጋን ዘይታ እ አነጋ፡ እው የሳ ወኪኝ፡ **15** አማኝዋን የሳ
ዋይ ወኪይ ምርጋንች ተሞና ገዳይኝ እ ምርጋያኝ ይገባኝ፡ ወኪ
ናገኝ እ አፈዳዋ ገደኝ ገዳይ እው አቶ ገፍ፡ **16** ፍዏ ይፈው፡
ሂንቱ ተሞና ማለ፡ ሂንቱ ፍጋሽ እኩ አቶ ገደኝ እኩ አቶ የሳ
ዋይ፡ ይለ አሳ ወኪይ ወልቀም አነዋ አሌ፡ **17** እለሰ እ ማለ
አሳ፡ እረዳይ ልማን በከናወን፡ እ ማስረዳይ፡ የሳ ወኪኝ ምዝ
አይኖኝ እነተን እኬኝ ልማን እረዳይ በከናወን፡ **18** ለዓንታዋ የሳ
አ ወኪኝ፡ ሌላዋቴ እረዳይ በከናወን ህሳይኝ ባራ ከአ ወኪኝ፡

19 ታናዳን የሳ ካለያዋንቶ፡ ሂንቴተ እኬኝ ተመዋጥ ወኪ በቴ፡
ወኪ እኩ እ ገዢ ፍ ተመዋጥ በርጥ፡ **20** ፍጋሽንች እ ገል እነዋቴ
ወኪኝ እኬኝ እ ምርጋዋጥ ምረቀዋጥ አሻርዋኝ ደረ ፍጋሽ ከሚደው
እኩ፡

Ooratha Caaquwaa New Testament in Dawro (ET:dwr:Dawro)

copyright © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.

Language: Dawro

Translation by: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Copyright Information

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible. You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

You must give Attribution to the work.

You do not sell this work for a profit.

You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament

in Dawro

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright and source information.

You do not sell this work for a profit.

You do not change any of the words or punctuation of the Scriptures.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

x

2014-04-22

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 11 Nov 2022 from source
files dated 29 Jan 2022
585b63ca-b8e6-55c8-bfef-10bdc95ad69c